

ፀረ ህዳሴ ኃይሎችን እንታገል ሲባል...

ወንድይራድ ኃብተየስ 04-08-17

ኢትዮጵያ ከወታደራዊው የደርግ ሥርዓት ተላቃ በሠላም፣ በዲሞክራሲና በልማት ጎዳና መንገዝ ከጀመረች 27 ዓመታት ሊቆጠር ነው። በእነዚህ ዓመታት በሁሉም የአገሪቱ ክልል አንጻራዊ ሠላም ሰፍኗል ማለት ይቻላል። በሁሉም ክልሎች ቀጣይነት ያለው ፈጣን ልማት እየተረጋገጠ ይገኛል ማለት ይቻላል። እየተመዘገበ ያለው ባለሁለት አኃዝ የምጣኔ ሀብት ዕድገት እንደሚያመለክተው ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አሁን በተያዘው ሁኔታ ተጠናክሮ ከቀጠለ አገሪቱ ወደ ላቀ የዕድገት ደረጃ መሸጋገሩ አይቀሬ ይሆናል።

ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ የዳበረች አፍሪካዊት ኃይል አገር መሆኗም እንዲሁ አይቀሬ ነው። መላ ህዝቧም በአስተማማኝ መልኩ ይበለጽጋል። ይህንን እውነታ ዛሬ ላይ ቆመው የተነበዩ አንዳንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶች የተጀመረውን ልማት ለማደናቀፍና ሠላሚን ለማደፍረስ በየጊዜው የተለያዩ ስትራቴጂዎችን እየቀየሱ መንቀሳቀሳቸውን አላቆሙም።

የስትራቴጂዎቹ መሠረታዊ ዓላማ የአገሪቱን ልማት ማደናቀፍና ህዝቦቿን በማበጣበጥ አገሪቱን ወደማያበራ የእርስ በርስ ግጭትና ውጥረት ውስጥ መክተት ነው። ዓላማውም አገሪቱን በብጥብጥና በሁከት ማዕበል ውስጥ በመዝፈቅ ኢትዮጵያዊያንን ወደ የእርስ በርስ ግጭትና ደም መፋሰስ በማስገባት አገሪቱ የተያያዘችውን የልማት እንቅስቃሴ ማስተጓጎል ነው።

ለዚህ ማስፈፀሚያ ከሚጠቀሙባቸው ሥልጣኖች አንዱ የኃይማኖት አክራሪነትን ማስፋፋትና በኃይማኖት ሽፋን የሽብር ተግባራትን መፈፀም ነው። በተለይም ዜጎች እየተገደዱ ከፍላጎታቸው ውጭ ያልፈለጉትንና የማይምኑበትን እምነት እንዲቀበሉ የማድረግ ሥልጣን ነው።

የቅርብም ሆነ የሩቅ የኢትዮጵያ ጠላቶች የአገሪቱን ልማት ለማደናቀፍ የሚጠቀሙበት አንዱ ሥልጣናቸው ሲከሸፍ ሌላ በመቀየስ እንቅስቃሴያቸውን ይቀጥላሉ። አንዱ ሥልጣናቸው ኃይማኖትን ሽፋን አድርጎ መንቀሳቀስ ሌላው ደግሞ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን በመሳሪያነት መጠቀም ነው።

በውጭ ያሉ ፅንፈኛ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ ወጥ መንገድ፣ በአመጽና በጦርነት የመናድ ግብን ይዘው እየሰሩ ያሉ ናቸው። አንዳንዶቹም ቡድኖች በአገሪቱ ሕግ መሠረት በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅትነት ለመንቀሳቀስ እውቅና አግኝተው በሽፋን የሚሰሩ ኃይሎች ናቸው። እነዚህም በአገሪቱ በተለያዩ ጊዜ በፈፀሟቸው ተግባራት ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግሥት በአሸባሪነት ሰይሟቸዋል። እዚህ ላይ ብዙዎቹ በአገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች በአገሪቱ ሕግ መሠረት የተመዘገቡና በሕጋዊ መንገድ እንቀሳቀሳለን በሚል መንግሥትና ሕዝብ የሚያውቃቸው ናቸው።

እነዚህም ፓርቲዎች በአገሪቱ በተካሄዱ የተለያዩ ምርጫዎች አጀንዳቸውን በነጻነት በማራመድ የሚሳተፉና የፖለቲካ ፕሮግራሞቻቸውን ለሕዝብ በማቅረብ በሠላማዊ የፖለቲካ ውድድር ውስጥ የሚሳተፉ ናቸው። ከእነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ውጪ አንዳንዶቹ በሕጋዊነት ስም ሕገ ወጥ ተግባራትን የሚያከናውኑ መሆናቸውም የአደባባይ ሚስጥር ነው። ሲፈልጉ አመጽና ብጥብጥን በመፍጠር የአገሪቱን ሠላም ለማደፍረስ ይሰራሉ፤ ሲያሻቸው ደግሞ ምርጫ በመጣ ቁጥር ለመመረጥ

ይወዳደራሉ። ከየትኛው ወገን እንደሆኑ በግልጽ የለየለት አቋም አልያዙም። የየወቅቶቹን የአየር ሁኔታ እየገመገሙ ሁለቱን ተግባራት እያፈራረቁ በግላጭ ለመሥራት የሚንቀሳቀሱ ናቸው።

መቀመጫቸውን ባህር ማዶ ያደረጉ ፅንፈኞቹ ከአገር ቤት ቢጤዎቻቸው ጋር እጅጉን የተቆራኙ ናቸው። ባህር ማዶ ተቀምጠው አገር ውስጥ ብጥብና ሁከት እንዲፈጠር የማይደርጉት ነገር የለም። የአገር ቤቶቹ ሽሪኮቻቸው ጋር በህቡዕ በመንቀሳቀስ ለጥፋትና ለሽብር ተልዕኳቸው ግንባር ፈጥረው ሲሯሯጡም ይስተዋላሉ። ከመሰሎቻቸው ጋር ጋብቻ ፈፀመው የገንዘብ፣ የሥልጠናና ሌሎች ድጋፎችን ሲጋሩም ታይተዋል። ዓላማቸው አንድና አንድ ነው። የአገርን ልማት ማደናደቀፍና የህዝባቸውን ድህነት ማባባስ፣ ነው።

ከዓለም አቀፍ አሸባሪዎችና እነሱን ከሚደግፉ መንግሥታት በሚያገኙት በዚህ ገንዘብ የአገሪቱን ሠላም ለማደፍረስ ጎረታን ዘጎችን ለህልፈተ ህይወት ለመዳረግ ሲንቀሳቀሱ ተንሽም ሀፍረት አይሰማቸውም። በአገራቸውና በህዝባቸው ላይ ከህደትንና ጥፋትን ሲፈጽሙም ትንሽ አይቀፋቸውም። እነሱ ምን ጉዳያቸው፤ ባህር ማዶ ሆነው ሲያሻቸው ፖለቲካንና ኃይማኖትን በማደበላለቅ በዚህች አገር ደም መፋሰስ እንዳይቆም የቻሉትን ያህል ይራወጣሉ።

የፖለቲካ ሥልጣን በህዝብ ድምጽ ከሚገኝ ካርድ መሆኑ ጠፍቷቸው ሳይሆን በአቋራጭ የመንግሥት ሥልጣንን መያዝ አቋራጭ መንገድ አድርገው መምረጥ በመፈለጋቸው ነው። ለዚህም ነው በተለይ የፖለቲካ አጀንዳን በኃይማኖት ሽፋን በመደበላለቅ አንዱን ይዘው ሌላውን ሲጥሉ እሱም ካልተሳካ ሌላ ሥልጣን በመቀየስ ሁከትና ሽብር የአገሪቱ መገለጫ እንዲሆን ለመሥራት የማይባዝኑት። በቅርብ ዓመታት በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ የእምነት ተቋማት ውስጥ በአማኞች መካከል የእምነቱ ተከታይ መስሎ ስርጎ በመግባት ቀላል የማይባል የጥፋት ድርጊቶች ሲፈፀሙ ተመልክተናል።

ዓላማቸው አንድና አንድ ነው። በአገሪቱ ብጥብጥና ደም መፋሰስን መፍጠርና ሠላምን ማደፍረስ ነው። ሠላምን በማደፍረስና ሁከትን በመፍጠር በግርግር ያሰቡትን የፖለቲካ አጀንዳ ማሳካት ያስችላል ብለውም ያምናሉ። በዚህ መልክ ካደረጉቸው እንቅስቃሴዎች አንዱ በተለያዩ ኃይማኖት አማኞች መካከል ግጭትን መፍጠር ነው።

የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎቹና ሽብርተኞቹ ይህንን ስትራቴጂ ሲነድፉ አንድም ህዝቡ ለኃይማኖቱ ቀናኢ በመሆኑ በኃይማኖት ስም ከተንቀሳቀሰን ሊበርድ ወደማይችል ግጭትና ደም መፋሰስ እናስገባለን በሚል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ መንግሥት በኃይማኖቶች መካከል የሚፈጠረውን ግጭት ለማርገብ፣ ሥርዓት ለማስያዝ፣ ለማረጋጋትና ሠላምን ለመፍጠር ሲል ሊወስድ የሚችለውን ሕጋዊ ርምጃ በማጋነን ይኸው በኃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ገብቷል በሚል ክስ በመመሥረት በአማኞች መካከል ልዩነት የመፍጠር እድል ይኖረናል በሚል ተስፋ ነው። መለስ ብለን የዚያን ሰሞኑን ድርጊት ብንመለከት በቤተክርስቲያን ኃይማኖታዊ ተልዕኳቸውን ለመወጣት በተሰባሰቡ ምዕመናን ፊት በመሄድ የእስልምና ኃይማኖት ፀሎት በማድረግ ህዝቡ እንዲቆጣና አምርሮ በሌላ ኃይማኖት ተከታዮች ላይ እንዲነሳሳ ለማድረግ ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም። በተገላቢጦሹም እንዲሁ በመፈፀም ብዙ ርቀት ተገዘዋል።

በዚህ መልክ ባደረጉት ሰፊ እንቅስቃሴ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል። በኃይማኖት ሽፋንም በርካታ ለኃይማኖታቸው ቀናኢ የሆኑ ጎረታን አማኞችን አሳስተዋል። እዚህ ላይ በአገር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች ለችግሩ መባባስ ቀላል የማይባል ድርሻ እንደነበራቸው የሚታወስ ነው።

መቀመጫቸውን ባህር ማዶ ባሉ አገራት ያደረጉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ነን ባይ አሸባሪዎች እነሱ በሞቀ ቤት ተቀምጠው ጨቅላ ወጣቶችን በገንዘብ እየደለሉ አገር ውስጥ በሕገ ወጥ ተግባር እንዲሰማሩ የማድረግ አቅጣጫን ይከተላሉ። በዚህ መልክ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ አመራር ነይ ባዮችን አስመልክተው ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ያሉት ነገር ነበር።

“አንድ ሕዝብን አስተዳድራለሁ፤ ለህዝብ ቆሚያለሁ” የሚል ፖለቲከኛ ወይም የፖለቲካ አመራር ራሱ ሊገባበት የማይፈልገውንና በራሱ እንዲደርስ የማይሻውን ምንም የማያውቁ ለጋ ወጣቶችን በገንዘብ እያታለለ መማገድ ከተጠያቂነት አያድንም፤ ሞራላዊም ህልናዊም አይደለም።” ነበር ያሉት።

እርግጥ ነው፤ ራሳቸውን ከችግር አርቀው በአገሪቱ የሚገኙ ወጣቶችን በሕገ ወጥ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ እያደረጉ ያሉ ወገኖች በሌሎች ደም መጨወት እንደሆነ በመገንዘብ መለስ ብለው ደጋግመው ቢያጤኑ የተሻለ ነበር። ይህንን በመክወን የበደሉትን ህዝብ መካሰ ብሎም በተጀመረው የህዳሴ ጉዟ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ በማኖር በጎ ሚና መጫወት ቢችሉ ዛሬም እድሉን አላቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ የህዳሴ ጉዞውን ተያይዞታል። ከዚህ ማዕድ ላይ የሚያፈሩትን ሊቀበል ከማይችልበት ደረጃ ላይ ነውና በቸልታ የማለፍ ትዕግሥቱን የለውም - ምክሬ ነው።